





OBSTACLES				
NR	COORDINATES (WGS-84)	ELEVATION	ITEM	NOTE
174	37°29'20.72" 126°29'59.52"	94.0	Building	
175	37°29'19.08" 126°29'57.20"	88.0	Building	
176	37°29'19.03" 126°29'53.80"	81.0	Building	
177	37°29'20.58" 126°29'55.00"	84.0	Building	
178	37°28'50.77" 126°30'07.80"	69.5	Building	
179	37°28'49.39" 126°30'10.56"	69.5	Building	
180	37°28'48.50" 126°30'12.87"	71.5	Building	
181	37°28'47.01" 126°30'15.11"	69.5	Building	
182	37°28'46.45" 126°30'16.39"	69.5	Building	
183	37°28'50.46" 126°30'12.06"	69.5	Building	
184	37°28'51.95" 126°30'09.02"	69.5	Building	
185	37°28'52.69" 126°30'11.33"	69.5	Building	
186	37°28'53.20" 126°30'13.57"	69.5	Building	
187	37°28'51.81" 126°30'15.04"	69.5	Building	
188	37°28'49.51" 126°30'16.05"	69.5	Building	
189	37°28'49.96" 126°30'18.20"	69.5	Building	
190	37°29'26.51" 126°29'46.07"	60.5	Building	
191	37°29'29.46" 126°29'45.10"	52.0	Building	
192	37°28'53.18" 126°29'19.42"	74.5	Pole	
193	37°27'18.59" 126°28'58.06"	70.5	Pole	
194	37°27'16.70" 126°24'23.65"	59.0	Natural High Point	
195	37°27'15.45" 126°24'52.90"	57.5	Natural High Point	
196	37°31'13.49" 126°30'22.91"	108.0	Natural High Point	
197	37°26'33.81" 126°22'25.71"	84.0	Natural High Point	
198	37°27'41.16" 126°24'02.76"	58.0	Natural High Point	
199	37°28'48.68" 126°30'04.70"	60.0	Building	
200	37°28'47.41" 126°30'07.08"	61.0	Building	
201	37°28'46.17" 126°30'09.07"	54.5	Building	
202	37°28'41.17" 126°30'44.01"	77.5	Building	
203	37°28'42.64" 126°30'45.05"	73.5	Building	
204	37°28'43.87" 126°30'47.32"	77.5	Building	
205	37°28'45.53" 126°30'44.42"	77.5	Building	
206	37°28'42.45" 126°30'41.96"	74.5	Building	
207	37°28'43.69" 126°30'40.05"	77.5	Building	
208	37°28'45.10" 126°30'41.10"	79.0	Building	
209	37°28'46.72" 126°30'43.09"	77.5	Building	
210	37°28'48.44" 126°31'51.50"	88.5	Building	
211	37°28'47.86" 126°31'47.54"	88.5	Building	
212	37°28'46.60" 126°31'44.17"	88.5	Building	
213	37°28'46.12" 126°31'41.61"	88.5	Building	
214	37°28'48.23" 126°31'41.16"	85.5	Building	
215	37°28'48.51" 126°31'43.32"	88.5	Building	
216	37°28'49.49" 126°31'46.96"	88.5	Building	
217	37°28'50.38" 126°31'50.83"	92.0	Building	
218	37°28'52.60" 126°31'50.49"	88.5	Building	
219	37°28'52.12" 126°31'48.35"	83.0	Building	
220	37°28'51.84" 126°31'46.13"	85.5	Building	
221	37°28'51.04" 126°31'42.60"	88.5	Building	
222	37°28'50.34" 126°31'40.56"	83.0	Building	
223	37°28'45.19" 126°31'51.68"	89.5	Building	
224	37°28'43.50" 126°31'53.25"	87.0	Building	
225	37°28'41.95" 126°31'56.99"	87.0	Building	
226	37°28'41.25" 126°31'53.83"	87.0	Building	
227	37°28'40.86" 126°31'51.28"	87.0	Building	
228	37°28'42.89" 126°31'50.25"	87.0	Building	
229	37°28'45.12" 126°31'49.81"	89.5	Building	
230	37°29'31.77" 126°30'25.60"	62.0	Building	
231	37°29'34.89" 126°29'58.89"	70.0	Building	
232	37°28'55.64" 126°29'59.88"	57.0	Building	
233	37°28'54.99" 126°30'02.25"	68.5	Building	
234	37°28'53.69" 126°30'04.43"	68.5	Building	
235	37°28'54.83" 126°30'05.41"	71.5	Building	
236	37°28'56.65" 126°30'07.12"	68.5	Building	
237	37°28'58.46" 126°30'09.99"	57.5	Building	
238	37°28'57.95" 126°30'05.26"	71.5	Building	
239	37°29'00.92" 126°30'04.17"	71.5	Building	
240	37°28'59.24" 126°30'02.64"	71.5	Building	
241	37°29'00.24" 126°30'01.30"	71.5	Building	
242	37°28'58.84" 126°29'58.84"	71.5	Building	
243	37°28'57.44" 126°30'00.90"	71.5	Building	
244	37°29'23.44" 126°29'48.71"	58.0	Building	
245	37°29'24.23" 126°29'46.71"	54.5	Building	
246	37°29'20.70" 126°30'17.96"	83.0	Building	
247	37°29'23.79" 126°30'16.99"	83.0	Building	
248	37°29'24.36" 126°30'15.17"	80.0	Building	
249	37°29'24.47" 126°30'12.20"	88.5	Building	
250	37°29'22.95" 126°30'12.21"	88.5	Building	
251	37°29'20.86" 126°30'14.16"	88.5	Building	
252	37°29'19.34" 126°30'14.26"	88.5	Building	
253	37°29'15.01" 126°30'13.73"	75.0	Building	
254	37°29'16.68" 126°30'15.69"	86.0	Building	
255	37°29'17.14" 126°30'17.77"	92.0	Building	
256	37°29'17.80" 126°30'20.81"	83.5	Building	
257	37°29'33.25" 126°29'52.76"	84.5	Building	
258	37°26'39.12" 126°23'06.96"	61.5	Building	
259	37°31'09.34" 126°27'34.32"	56.0	Building	
260	37°26'55.44" 126°25'35.07"	38.0	Pole	
261	37°25'07.94" 126°24'48.82"	54.0	Pole	
262	37°25'09.32" 126°24'47.25"	60.0	Pole	
263	37°27'58.55" 126°21'40.44"	150.0	Pole	
264	37°26'24.32" 126°26'20.17"	9.0	Antenna	